

የአነግ ሥልጣን የመያዣ ስልቶችና ኢትዮጵያን የማፍረስ እቅድ - ከሚክያስ

አነግ ማነው? አነግ - በጀግናው፣ ታታሪውና ሃገር ወዳዳድ አሮሞ ሕዝብ ስም አዲስ አበባን ፊንፊኔ ካደረገ በኋላ ኢትዮጵያ መፍረሷን ለማወጅ የሚጠባበቅ ኃይል ነው። አነግ የብዙ የአሮሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች ማዕከላዊ ኃይል ሲሆን - ሽኔ ደግሞ ድርጅቶቹ ባንድነት "ደም-መላሽ" የሚሉት ተዋጊ ኃይላቸው ነው። አነግ - ስልቱ - ጠንካራውን ኢትዮጵያ አዳክሞ አዳክሞ በለስ ከቀናው እሚኒልክ ሃውልት ሥር ተሰባስቦ "ነፍጠኛ ይውደም" - ራስ ጎበና ይውደም" - ካለ በኋላ መርካቶን አገምሳ፣ ፒያሳን ቢርቢሮስ ጎሮ፣ ካዛንቹዝን ቀርሳ፣ ሰንጋ ተራን ገርቢ፣ እንጦጦን ድልድላ፣ አራት ኪሎን ጨፌ አካራ፣ ሽሮ ሜዳን ሙጃ፣ ወዘተ፣ ለማለት ነጋ ጠባ የሚያልም ድርጅት ነው ።

የለሚ ስልት

አነጎች "የለሚ ስልት" የሚሉት የአሮሞና አማራ ህብረት የነበረውን - አሮማራን - ነው። አሮማራ ወያኔን ለመጣል አማራን ጊዜአዊ ወዳጅ አድርጎ የመያዝ ስልት እንደነበር የታወቀው ዶክተር ለማ ከአደባባይ ሲርቁ፣ ከመደመር ዓላማ ጋር ሲጋጨና የብልጽግናን መመስረት ሲቃወሙ ነበር። ታጋይ ለማ ብዙዎች "ሸወዱን" እያሉ ሲያሟቸው ቆፍጠን ያለ መልስ ሰጥተዋል። "ኢትዮጵያን ለኔ ቀብድ የሠጠኝ አለ እንዴ?" በማለት ነበር ተሰብሳቢውን ያሳቁት። አቶ ሸመልስ "እዚህ የደረሰው አወዛግበን ወይም አሳምነን ነው" ያሉ ዕለት የአሮማራ ድብቅ አካሄድ ገሃድ ወጣ። በርካቶች የጥንቃቄ እርምጃ የወሰዱት በግልጽ ከሚናገሩት ካቶ ሸመልስ አብዲሳ ንግግር በኋላ ነው። አቶ ሸመልስ ወድያና ወዲህ አይሉም። እውነቱን ፍርጥ አድርገው ይናገራሉ። "የሠበሩንን ሠብረናቸው ሬቻን ፊንፊኔ ላይ አክብረናል" በማለት ቁርጠን ሲናገሩ የአዲስ አበባ ልጆች "ይህች ባቄላ ያደረች እንደሆነ አትቆረጠምም" ብለው እስኪውን የሙጥኝ አሉ። አብዛኛዎቹ የቀድሞ አሆዴዎች የዛሬዎቹ አዴፓ ብልጽግናዎች የፕሮቴስታንት ኃይማኖት ተከታዮች ናቸው። አዲሱን የሬቻንና ፕሮቴስታንታዊነት ውሁድ ቀናና ግን እስካሁን አላስረዱንም።

ዶክተር አብይን ደካማ ማድረግ

"አነግ ቀዳሚ ስልቱ ዶክተር አብይን ደካማ ማድረግና የመምራት አቅመ አሳጥቶ እንዲቀመጡ ማድረግ ነው" ይላሉ አንዳንድ የፖለቲካ አዋቂዎች። አነግ ጥቂት የማይባሉ አባሎች በብልጽግና ውስጥ አሉት። ብዙ ጨዋና ሥራውን አክባሪ ቢኖርም -በብላክ ሌብል ውስጢ እጆችን መታጠብና ከትናንሽ ልጃገረዶች ጋር አሸሽጮ ገዳሜ የሚያስጨፍረውን ወያኔያዊ እርኩስ ባህልን እየተጋቱ ካደጉ ከሕወሃት ዘመን አህዴዶች አዕምሮ ውስጥ ሙስናንና መዝናናትን በቶሎ ማስቀረት አይቻልም። ሙስና፣ ራስ ወዳድነትና አሸሽ ገዳሜ - አስተዳደርን ያቆሽሻሉ። አስተዳደሩ ሲቆሽሽ ዶክተር አብይ ይደክማሉ።

የአነግ የዳቦ ስም

አነግ - ግማሽ ምዕት ዓመት ያስቆጠረ ድርጅት ነው። እንደ እድሜው ብዛት ሥራ አልሠራም። ገና ትላንት ነው መላ የዘየደው። ፖለቲከኞቹ ሠላማዊ ታጋይ መስለው ፊንፊኔ እሚሏት አዲስ አበባ ትላልቅ ሆቴሎች ውስጥ ሲዝናኑ፣ ሲሰበሰቡ፣ የተጣሉ እየመሰሉ ሲሻሻሩ - የተዋደዱ እየመሰሉ ሲገገገሙ - ፎቶ ሲነሱ - ሥራውን የሚሰሩላቸው ሁለት ኃይሎች ናቸው። አንደኛው ብልጽግና ውስጥ ያሉ አህዴድ-አነጎች ከአራት ኪሎ ሲሆን ሌላኛው እጫካ ያለው እነግ-ሸኔ ነው። አባ ቶርቤና ቄሮ በአራት ኪሎና ጫካው መሃል ያሉ ተወርዋሪ ኃይሎች ናቸው። ሸኔ - የአነግ የዳቦ ስም ነው። ከሃምሳ ዓመት መዋተት በኋላ ይህን መላ ያገኙት ከኤርትራ ሲመለሱ መቀሌ ላይ ጠብቆ ካነጋገራቸው ስብሃት ነጋ ነው። የትህነግ ወላጅ አባት የሆነው

ስብሃት ከአስመራ ሲመለሱ አነግን በጉዲፈቻ ልጅነት አቅፎ ያዘው። ከአብራኩ የወለደው ወያኔም ሆነ የጉዲፈቻ ልጁ አነግ ግን በመከራው ጊዜ አልደረሱለትም። በመከራው ጊዜ እስከ ባለቤቱና እህቱ ተሸክመው አውርደው የታደጓቸው የአማራ ልዩ ኃይልና መከላከያ ሠራዊት ናቸው።

ተረኝነት

አነግ - ፊንፊኔ ብሎ አውጆ ሥልጣን ከመያዙ በፊት ሥራ ላይ እያዋለ ያለው ቀዳሚው ስልት ወይም የሥራ ልምምድ "ተረኝነት" ይባላል። "አማራ ሶስት ሺህ ዓመት ገዝቷል፣ ትግሬ ሃያ ስምንት ዓመት ገዝቷል፣ ተራው የእኛ ነው" የሚለው የተረኝነት ቦለቲካ ከየት እንደመጣ አይታወቅም። ግን መሬትን በመቸብቸብ፣ ገንዘብ በመዝረፍ፣ ሥልጣን ካለችሎታ በመያዝ - የሚተገበረው ተረኝነት ለነገ የሚቀመጥ አበሳ ነው። በኃይለሥላሴ ዘመን እኮ ሥልጣን በትምህርት ችሎታ ነበር የሚለካው። በደርግ ዘመን የነበሩት እውቅ የአሮሞ ልጆች ከፍተኛ ቦታ የያዙት በእውቀታቸው ነበር። በንጉሡም በደርግም ዘመን ቁልፍ ቦታ ላይ የነበሩት የአሮሞ ምሁራን ለዕይታ እኮ አልነበረም ወንበሩን የያዙት በእምቅ ችሎታቸውን አስተዳደርን ሊተገብሯት እንጂ።

የአማራን ሥነ-ልቦና መጉዳት

አነግ አንዱ ስልቱ ብልጽግና ውስጥ ያሉ ተረኞችን እየተጠቀመ የአማራን ሥነ-ልቦና መጉዳት ነው። አማሮች ሲፈናቀሉና ሲገደሉ ዝም የሚሉት ብልጽግናዎች ይባሉ ብለው የሞቱትን እንኳን ክብር ነስተው ከባህል ውጭ በግሬደር እያፋፈሉ ጉድጓድ ጥለዋል። አነግ አማራን አሳዝኖ ለማሸማቀቅ ይፈልጋል። ይህ ስልት ግን አይሰራም። ነገ ዋጋ ያስከፍላል። ግልጽ ወረራ፣ ልጃገረዶችን ማገትና ደብዛ ማጥፋት፣ ጅምላ ግድያና ማፈናቀል፣ ወዘተ፣ - ፍርድ ከላይ የመጣ ዕለት መደበኛም መከለያም የለውም።

ኢትዮጵያ በውጭ ወራሪ ስትደፈር ዝም ማለት

የአነግ ሌላኛው ስልቱ ኢትዮጵያ የግዛት አንድነቷ ሲደፈር ብልጽግና ውስጥ ባሉ አባሎቹ እየታገዘ እርምጃ እንዳይወሰድ ማድረግ ነው። ኢጣልያ ለወረራ ስትመጣ "አሁን ግን በእግዚአብሄር ረዳትነት አልምረውም" ብለው ነው ሚኒሊክ ሕዝቡን ክተት ያሉት። ሶማሊያ ምስራቅ ኢትዮጵያን ለመያዝ ስትጣደፍ "ታፍራና ተኩብራ የኖረች እናት አገር በአዲሱ ትውልድ መዳፍ ሥር ሆና አትደፈርም" ብለው ነው ኮሎኔል መንግሥቱ ሶስት መቶ ሺህ ሚሊሽያ እንዲሰለጥንና እንዲከት ያደረጉት። ዛሬስ የግብጽ ግመል የሆነችው አቅመ ቢሷ ሱዳን ድንበር ተሻግሮ የጎንደርን መሬት ስትይዝ ብልጽግናዎች ለምን ይሆን አመራር መስጠት የተሳናቸው? "ተነስ ሃገርህ ተደፍራለች" ማለት አቅቶ ነው ወይንስ የአማራን ሥነ-ልቦና ለመጉዳት?

ኢትዮጵያን የነካ ዋ!

አነግ-ሸኔ በበርካታ አካባቢዎች ጥቃት እያደረሰ ነው። ይባስ ብሎ ትላንት ከደብረብርሃን ከተማ በማትርቀው አጣጦ ላይ ወረራ ፈጽሞ ሰላማዊ ሰዎችን ገድሏል። ሸኔ ከባድ መሳርያ ይዞ አጣጦን የከበበው የአማራ ልዩ ኃይል ቦታውን መልቀቁን መረጃ ከደረሰው በኋላ ነው። ወያኔ በተደመሰሰበት ሃገር ሸኔ ይህን ያህል አገር ማስጨነቁ አስገራሚ ነው። ለመሆኑ ወያኔን የደመሰሰው ያ - ትልቅ ኃይል - አነግ-ሸኔ አቅቶት ነው ወይንስ ከላይ የጠቀስኳቸው ምክንያቶች በብርቱ እየተተገበሩ?

በኢትዮጵያ ላይ መቀለድ ወይንም መቆመር እጅግ ዋጋ ያስከፍላል። አነጎችም ሆነ በብልጽግና ውስጥ የመሸጋችሁ ተረኞች፣ አባ ቶርቤም ሆነ አነግ-ሸኔ - ኢትዮጵያ ቀና ያለች እንደሆነ ማምለጫ የላችሁም።

ብልሹ አስተዳደር ያሳመማትንና ያዳከማትን ኢትዮጵያን መናቅ አይበጅም። ኢትዮጵያ ጠላትዋን በቆፈረው ጉድጓድ መልሳ እንደምትቀብር ደጋግማ - ደጋግማ አሳይታለች። ብዙ መናገር ሳያስፈልግ በወያኔው አባት በስብሃት ላይ የደረሰው ውርደትና ውድቀት እግዚአብሔር ፈቅዶ ለትምህርታችን ያደረገው ነው። አምላክ ቢፈልግ ኖሮ እሱም እንደ ወለደው ልጁ፣ ስዩም መስፍን፣ አባይ ጸሃዬና አስመላሽ ሞቶ በድኑ እንዲታይ ያደርግ ነበር። ስብሃትን እንዲያዝ ያደረገው ፈጣሪ እንድናስተውል ነው። ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ "በነሱ ላይ የደረሰው በማንም አይደረስ" በማለት - ከሮም አወዳደቅ ሺህ ጊዜ የገዘፈውን የወያኔን ውድቀትና ውርደት - ባጭር ቃል ገልጸውታል። በርካታ ሮኬቶችና ከባድባድ መሳርያዎች የታጠቀ፣ ለሶስት አስርት ዓመታት ስንቅና ትጥቅ ያከማቸ፣ ቢያንስ ለሁለት ዓመታት ግዙፍ ምሽጎች የቆፈረ፣ በመገናኛ መስመሮች ላይ ሻጥር እንዲሁም የሳይበር ጥቃት መፈጸም የቻለ፣ እንደ ተራራ የተቆለለ ገንዘቦች ያሉት፣ መከላከያ ሠራዊት ላይ ድንገተኛ ጥቃት በማድረግ የኃይል ሚዛን ያካበተ፣ ወዘተ፣ - ወያኔ - በሶስት ሳምንት ውጊያ መደመሰሱ ከእግዚአብሔር አይደለም ትላላችሁ? የትላንት ቅንጡዎች መጮህ አንሰባቸው አስፋልት ለአስፋልት ቢንከባለሉ ትህነግ እስከ ወድያኛው አሸልባለች። ትህነግ ትቢያ እንጂ ታሪክ አይደለችም።

ኢትዮጵያ እንድትፈርስ የምትዳክሩ ሁሉ - እዚያ ማዶ - ተመልከቱ - ፊት ለፊት - ይታያል። ያን እየለበሰ፣ እየፈጀ፣ እያቃጠለ የሚገሰግሰውን ሰደድ እሳት መቋቋም አትችሉትም። እባካችሁ ኢትዮጵያን ለማጥፋት የወጠናችሁትን ሴራ እርግፍ አድርጋችሁ ትታችሁ ዛሬውን ንግሥ ግቡ። ኢትዮጵያ መሃሪ ነች። እኔ ነግሪአችኋለሁ፣ የምችለውን አድርጌአለሁ፣ ከዚህ በኋላ ውርድ ከራሴ - አይቆጩኝም።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር